

# የኦጋዴን ነፃ አውጪ ግንባርና የወያኔ ድርድር በኢትዮጵያ አንድነት ላይ የተቃጣ ሴራ!

ከታማኝ ምንጮች እንደተረዳነው በወያኔና በኦብነግ መካከል ሲካሄድ የቆየው ውይይት በመጠናቀቅ ላይ ነው። በናደሮቢ ተጀምሮ በዱቦይ ከተማ ሲካሄድ ቆይቶ አሁን እንደገና ወደ ናደሮቢ ተመልሶ ፍፃሜ ላይ መድረሱን ምንጮቻችን ገልፀዋል። ይህ ሤራ ወያኔ ኢትዮጵያን ረግጦ ገዝቶ ለመኖር ካልቻለ ኢትዮጵያን ሽብር ውስጥ ከቶ ትግራይን ለመገንጠልና የትግራይን ሪፑብሊክን ለማቋቋም ያለውን ግልፅ አቋም በተግባር እየተረጎመ መሆኑን ያሳያል።

የኦብነግ አላማ ከስር መሰረቱና እስካሁን ድረስ ኦጋዴንን ለመገንጠል መሆኑን በብዙ ጥናቶች ተጠቁሟል። በቅርቡም በሻለቃ ዳዊት ተፅፎ በድህረ ገጾች ላይ የተለጠፈውን ጥናት ይህንኑ ጠቁሟል።

የኦብነግ አላማ ከወያኔ አላማ ጋር ተመሳሳይነት አለው። ኦብነግ ኢትዮጵያን አዳክሞ ፡ ኦጋዴንን ከኦሮሞ ከአማራ እና ከሌሎችም ብሔረሰቦች ነፃ አድርጎ በተዳከመችና ሽብር ላይ በምትኖር ኢትዮጵያ ላይ ነፃነቱን ለማወጅ ነው ። ይህ ሊሆን የሚችለው ወይ ከወያኔ ጋር በመተባበር ፤ አለያም ደግሞ በኢትዮጵያ ሕዝብ ትግል የወያኔ የጦር ሀይል ተዘረክርኮና ተዳክሞ የኦጋዴንን ተገንጣይ ሀይል ለመቋቋም አቅም የማይኖረው ደረጃ ላይ ሲደርስ ነው። ኦብነግ በዚህ ከሕዝብ ጃርባ ከሕወሓት የጦር አዛዦች ጋር የሚደረግ ድርድር ላይ መገኘቱ ፤ ከወያኔ ጋር መተባበር ቀላሉና ፍላጎቱን ለማሳካት አቋራጭ እድል አድርጎት ይሆናል።

ዛሬ የአማራና የኦሮሞ መተባበር ወያኔን ከባድ ሥጋት ላይ ጥሎታል። ወያኔ የኦሮሞንና የአማራን መተባበር ሲከላከልና በመሀላቸው ነዋሪና ዘላቂ ልዩነቶችን ግጭቶች እንዲኖር ያላደረገው ነገር አለመኖሩን የኢትዮጵያ ሕዝብ ያውቃል። የሁለቱ ሕዝቦች መተባበር የኢትዮጵያን አንድነትና ሉአላዊነት እንዲሁም የወያኔን የበላይነት የሚደመስስ መሆኑን ስለተረዱት ብዙ ሤራዎች ሸርበው፡ ብዙ ግድያዎች ፈፀሙ ፡ ለብዙ ሕዝብ መፈናቀልና መሰደድ ምክንያት ከሆኑ በኋላ ዛሬ ማጠፊያው አጥጋቸው እራሳቸው ባዘጋጁት ማነቆ ውስጥ ገብተዋል።

ኦሮሞና አማራው ብቻ ሳይሆን መላው የኢትዮጵያ ሕዝብ የኢትዮጵያን አንድነት የሚፈታተኑ ሀይሎችን ሁሉ ለመዋጋትና ለመታገል ዝግጁ መሆኑን አገር አቀፍ በሆነ ንቅናቄው እያሳየ ይገኛል። የኢትዮጵያ ሕዝብ በአንድነቱ ላይ ያለውን የማይደወጽ አቋም ከአጥናፍ እስከ አጥናፍ እያስተጋባ ነው ።

ይህ ሕዝባዊ ንቅናቄ ወደታላ የሚመልሰው ምንም ሀይል አለመኖሩን ወያኔ ስለተረዳ የሕዝቡን ድምፅ እድምጦና ተረድቶ የሽግግር መንግስት አቋቁሞ ሁኔታዎችን ከማረጋጋት ይልቅ ወደ ተፀነሰበት ትግራይን የመገንጠል አላማ እየተጓዘ መሆኑ በመራት

ላይ የሚታዩ አርምጃዎቹ ይጠቁማሉ።

የወያኔ አላማ የኦብነግ ሰራዊት በመጠቀም በኦሮሞ፣ በአማራውና በደቡብ ህዝቦች ላይ በመዝመት በዚህ ትርምስ ውስጥ የኦጋዴንና የትግራይን መገንጠል ዕውን ለማድረግ ነው። ( ታላቁ ሴራ በሚል ርዕስ ወያኔ ኢትዮጵያ ሊገባ ሲል የተፃፈውን ማንበብ ይጠቅማል)

ይህ የወያኔና የኦብነግ ሰራዊት አንድነት መፍጠር ኢትዮጵያን ወዳልታሰበ ፍፁም አደገኛ ወደሆነ ሌላ ትርምስ ውስጥ ሊከታት እንደሆነ መላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ሊረዳው ይገባል።

ኦህዴድ እና ብክዴን እንደ ድርጅት አስከዳሪ የወሰዳቸውትና እየወሰዳቸውት ያለው አወንታዊ አርምጃዎች እንደተጠበቁ ሆነው። በሰከነ ልቦና ይህንን ሴራ መርምራቸው በየድርጅቶቻቸው ሕልውናና በምትወክሉት ህዝብ ላይ የተቃጣውን ዘመቻ በትብብርና በአንድነት ለመቋቋም በአጣዳፊ መዘጋጀት ሁኔታው ግድ ይላል።

ለኢትዮጵያ አንድነት የቆማቸው ሁሉ ዛሬ ዘር ፤ ሐይማኖት ፤ የፓለቲካና የቋንቋ ልዩነት ፤ ሳይለያያቸው ይህንን አደገኛ ሃገር የማፍረስ ሴራ ለማክሸፍ የተጀመረውን ትግል ማጠናከር አለባቸው።

ይህ ለጥቂቶች የማይተው እውነተኛ አገር አድን ዘመቻ ነው።

በኢትዮጵያ አንድነት ላይ የምታምኑ ፤ የኢትዮጵያ የፓለቲካና የሲቪክ ድርጅቶች ፤ የሀይማኖት ካባቶች ፤ በተሰማራቸውበት ዘርፍ ተቃውሞአቸውን አሰሙ ።

ለኢትዮጵያ አንድነት የቆማቸው የሶሻል ሚዲያ የሬዲዮ ፣ የጋዜጣ ፣ የቴሌቪዥንና የድህረ ገፅ ሚዲያዎች ሁሉ ያላቸውን መድረክ ወገን ሳትለዩ ለዚህ አንገብጋቢ ጉዳይ ውደደት አውሉት።

ይንንም ኢሳትን ኦኤምኤን፣ ገበታ ሚዲያ ሕብር ሬዲዮ የአማርኛና የኦሮሚኛ የቴሌቪዥንና ሬዲዮ ፤ ጣቢያዎችን ያጠቃልላል።

በዚህ አጋጣሚ የሃገራችንና የሕዝባችን ሕልውና የከፋ አደጋ ላይ ከመውደቁ በፊት ፤ ሁሉም በየመስኩ ሁኔታውን እየተከታተለ በአንድ የኢትዮጵያዊነት ድምጽ ትግሉን ያስተባብር ። የምንዘላለፍበት ፤ የምንሰዳደብበት እና የምንወቃቀስበት ጊዜ አይደለም። በታሪክ እንደታየው ታላቅ ፈተና ሲመጣ በአንድነት የምንቆምበት ጊዜ ነው።

ዶ/ር ዲማ ነገዳ  
ፕ/ር ጌታቸው በጋሻው  
ሻለቃ ዳዊት ወልደረፍርጊስ